

# የዲ.ሲ. የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ

-በኮሎምቢያ ዲስትሪክት መብትዎን ይወቁ-



## ለቤተሰብ ወይም ለህክምና ጉዳይ የሥራ ፈቃድ

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ (DCFMLA) 20 ወይም የበለጠ ሠራተኞች ያሉት ቀጣይ ብቁ ለሆኑ ሠራተኞች በ24 ወሮች ውስጥ ያለክፍያ 16 ሳምንቶች የቤተሰብ ፈቃድ እና 16 ሳምንቶች ያለክፍያ የህክምና ፈቃድ እንዲሰጥ ይጠይቃል።

### የቤተሰብ ፈቃድ

በ (DCFMLA) መሠረት ለቤተሰብ ፈቃድ ብቁ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ልጅ መውለድ፣ ልጅ በጉዳይ ማሳደግ፣ ወይም በማሳደጊያ ቤት ለሚኖር ልጅ እንክብካቤ መስጠትን ያጠቃልላሉ። በጣም ለታመመ የቤተሰብ ዓባል እንክብካቤ መስጠትም ለቤተሰብ ፈቃድ ብቁ ያደርጋል።

### የህክምና ፈቃድ

በ (DCFMLA) ለህክምና ፈቃድ ብቁ የሚያደርጉ ሁኔታዎች በ24 ወሮች ውስጥ ለ32 ሳምንታት ሥራ ከመሥራት የሚከለክል ከፍተኛ ህመምን ለማግኘት የሚወሰድ ፈቃድን ያካትታል።

በ (DCFMLA) ዕረፍት በተወሰኑ ጊዜዎች በአንድ ላይ፣ አልፎ አልፎ እንዲሁም በአንዳንድ ሁኔታዎች እና በተቀነሰ የሥራ ስኬት መወሰድ ይችላል። በተጨማሪም ሠራተኞች ያለክፍያ ዕረፍት ከመውሰድ ይልቅ የተጠራቀመ ዕረፍት መውሰድ ይችላሉ።

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቀጣይው የህክምና ማረጋገጫ እና ቀደም ብሎ ተገቢ የሆነ ማስታወሻ ሊጠይቅ ይችላል።

## የሠራተኛ ብቁነት

አንድ ሠራተኛ ለቀጣይው ቢያንስ ለአንድ ዓመት ያለማቋረጥ ሠርታ/ቶ ከሆነ እና ፈቃዱን ከመጠየቅ በፊት ባለው 12 ወሮች ውስጥ ቢያንስ 1,000 ሰዓቶች ሠርታ/ቶ ከሆነ በድንጋጌው መሠረት ብቁ ትሆናለች/ይሆናል። የአንድ ዓመቱ አገልግሎት የግዴታ ፈቃዱን ከመጠየቅ በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ መሆን የለበትም።

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት አንድ አንድ ቀጣይ ይቆጠራል። ከላይ የተጠቀሱት የብቁነት አስፈላጊ ሁኔታዎች ከአንድ በላይ የዲስትሪክቱ ኤጀንሲ አገልግሎት ማሟላት ይቻላል።

## የቀጣይ ማስታወቂያ መለጠፍ አስፈላጊነት

ቀጣይው ማስታወቂያዎችን ግልጽ በሆነ ቦታ መለጠፍ እና ማስቀመጥ አለበት። ይህንን ማስታወቂያ እያወቀ የማይለጥፍ ቀጣይ ማስታወቂያውን ላልለጠፈበት እያንዳንዱ ቀን እስከ \$100 ቅጣት እንዲከፈል ይታዘዝ ይሆናል።

### የጥሰት አቤቱታ ማስገባት

ቀጣይዎ ትክክል ባልሆነ መንገድ የቤተሰብ ወይም የህክምና ፈቃድ ከልክሎኛል ወይም በዚህ ደንብ ስር ተበቅሎኛል ብለው ካመኑ ከተፈጸመበት ቀን ጀምረው በአንድ ዓመት ውስጥ ለሰብዓዊ መብቶች ቢ.ሮ (OHR) አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። አቤቱታ ለማቅረብ፡

- \* በኦንላይን በ [ohr.dc.gov](http://ohr.dc.gov); ወይም
- \* በአካል - 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001.

ስለ OHR ሂደት ጥያቄዎች በስልክ ቁጥር (202) 727-4559 መመለስ ይቻላል።